



### የምርምር ሥራዎችን በጋራ መከራከራት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ተፈረመ

ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን በጋራ መከራከራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈረረመ። መግባቢያ ሰነዱ በአሜሪካ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወስጥ የአርሶ አደሩን ህይወት ለማስደግጥ በተሰማሩት ዩኒቨርሲቲዎችና ምርምር ተቋማት መካከል ለፈላጊ የሚችሉ የጉልበት፣ የሀብት ብክነትና ፍላጎት መገረጃዎችን የሚቀርፍ ይሆናል። የመግባቢያ ሰነዱ በክልሉ ስር በሚካኘት የጎንደር፣ የባህር ዳር፣ የደብረ ታቦር፣ የወልደያ፣ የወሎ ደብረ ብርሃንና የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም አሜሪካ ክልል ግብርና ምርምር ተቋም መካከል ተፈርሟል።

መግባቢያ ሰነዱ ታህሳስ 20/05 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ የተፈረመ ሲሆን ከህዳር 20 ጀምሮ ከየዩኒቨርሲቲዎችና ምርምር ተቋማት በተወጣጡ የምርምርና ማህበረሰብ ም/ፕሬዚዳንቶችና ተወካዮች ወይይት ተካሂዶበት ስምምነት ላይ ተደርጏል።



የፊርማ ሥነ-ስርዓት ሲካሄድ

ዩኒቨርሲቲዎችንን ወክለው ስምምነቱን የፈረመው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋላ ሲሆኑ፣ ሰነዱ በክልሉ ወስጥ በግብርናው መካከል የሚካሄዱ የምርምር ዓላማዎችን በመለየት ሀብትን፣ የሰው ሀይልንና ቁሳቁስን በጋራ በመጠቀም አቅም

ለመንግስት፣ እውቀትን ለማስረጨትና ችግሮችን ለመቅረፍ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል።

የምርምሮቹ በጋራ መካሄድ ዩኒቨርሲቲዎችና ተቋማት በግብርናው ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን በመቅረፍ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት እንዲስፋፋ ትልቅ አስተዋጾ ይኖረዋል። የሰነዱ በአሁኑ ሰዓት ማረጋገጫ ሌሎች በምርጥ ዘር ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሳተፉ ያበረታታል።

በመግባቢያ ሰነዱ መሰረት ዩኒቨርሲቲዎችና የግብርና ምርምር ተቋማት በአራት ምድብ ተከፍለዋል። በዚህም በጎንደር ምድብ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲና ጎንደር ግብርና ምርምር ተቋም፣ በወልደያ ምድብ፣ ወልደያ ዩኒቨርሲቲ፣ ወሎ ዩኒቨርሲቲና ሲጌንቃ ግብርና ምርምር ማኅከል፣ በደብረ ብርሃን ምድብ፣ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲና ደብረ ብርሃን ግብርና ምርምር ማኅከል እንዲሁም በባህር ዳር ምድብ፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ፣ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ፣ አዴት ግብርና ምርምር ማኅከል፣ አንዳሳ ግብርና ምርምር ማኅከል፣ ፊሽሪ ምርምርና መከናወን በጋራ የሚሰሩ ይሆናል።

በሰነዱ ላይ እንደተገለጸው የግብርና ኮሌጆች ዲናሽንና የምርምር ዳይሬክተሮች የጥናትና ምርምር ርዕሶችን በመለየትና በመስተባበር የሚስተፉ ሲሆን፣ ለጥናት የተመረጡ ርዕሶች /ፕሮፖዛሎች/ እስከ ጥር 01-05/2005 ዓ.ም በምድብ ደረጃ ቀርበውና ተገምግሙ የሚችሉ ይሆናል። በመጨረሻም በየምድቡ ተመርጠው የቀረቡ የምርምር ፕሮፖዛሎች ከጥር 14-25/2005 ዓ.ም በክልል ደረጃ ተገምግሙ እንዲሰሩ የሚጸድቁ ይሆናል።

በመግባቢያ ሰነዱ የፊርማ ሥነ-ስርዓት ላይ የአሜሪካ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና



የግብርና ቢሮ ኃላፊ ከቦር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተገኝተዋል፡፡

### የፕሮጀክት ፕሮግራም ማጠቃለያ የአሰልጣኞች

#### ስልጠና ተሰጠ

የደብረ ሚቅብ ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ህትመት ዳይሬክቶሬት ያዘጋጀው የፕሮጀክት ፕሮግራም ማጠቃለያ የአሰልጣኞች ስልጠና ለምክትል ዲኖች ከየትምህርት ክፍሉ ለተመረጡ ማህሪን በማህር ሀብታሙ አያሌው የተሰጠ ሲሆን ስልጠናው ለሁለት ቀናት የቆየ መሆኑ ታወቋል፡፡

ስልጠናውን በንግግር የከፈቱት የደብረ ሚቅብ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶ/ር ስማቸው ጋሻየ እንደገለጹት የዚህ ስልጠና መሰጠት ማህሪን በፕሮጀክት ፕሮግራም ማጠቃለያ የተግባር ክህሎት እንዲያዳቡ እንደሚችላቸው ገልጸው የስልጠናውን መጀመር አብሰረዋል፡፡

#### የአሰልጣኞች ስልጠና ከፊል ገጽታ

የምርምርና ህትመት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደረጀ አደመ በበኩላቸው የስልጠና ዋና አላማ ዩኒቨርሲቲው በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ተገቢውን ማኔ እንዲጫወት እንዲሁም ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር ግንኙነት በመፍጠር የምርምርና ልማት ፕሮጀክቶችን በማጠቃለያ አስፈላጊውን የገንዘብና

የቁሳቁስ ድጋፍ ለማግኘት እንዲቻል ማህሪን የምጽዋት ማኔ እንዲጫወቱ ለማስቻል መሆኑን ገልጸዋል፡፡

የምርምርና ህትመት ዳይሬክቶሬቱ በማህሪን በተግባር ላይ ያተኮረ የገንዘብ ማስገኛ ፕሮጀክት ማጠቃለያ ክፍተት እንዳለ በመረዳቱ ስልጠናው እንደተዘጋጀና ማህሪን እንዲሰለጥኑ መደረጋቸው ታወቋል፡፡ በስልጠናው የተሳተፉ ማህሪን ከስልጠናው በኋላ በየኮሌጃቸው ያሉትን ቀሪ ማህሪን እንደሚያስለጥኑ ይጠበቃል፡፡

ስልጠናው ለግማሽ ቀን በንድፍ ሃሳብ ደረጃ ከተሰጠ በኋላ በቀሪው አንድ ቀን ተከል ስልጣኞች በቦድን ተደራጅተው ናሜ ፕሮጀክት ያበለፀጉበትና ወይይት የተደረገበት እንደሆነ ተገልጿል፡፡

የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት የሰራ ሂደት በምክትል ፕሬዚዳንትነት በዩኒቨርሲቲው እንደ አዲስ ከተቋቋመ በኋላ በምርምርና ፕሮጀክቶችን አበልጽጎ ከአጋር አካላት ጋር በጀት አፈላጊው የማህበረሰቡን ችግሮች በመቅረፍ የተሻለ ለውጥ እንዲያመጣ ለመድረግ አልም በመስራት ላይ መሆኑ ይታወቃል፡፡

### በተማሪ የተደረሰ የግጥም መድብል ተመርቆ

#### ለንባብ በቃ

ደ/ማ/ዩ፡ - በደብረ ሚቅብ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ኢንጅነሪንግ ትምህርት ክፍል አራተኛ ዓመት ተማሪ በሆነው ሄኖክ ብዙህ የተደረሰው "ጥበብ በጉዳዩ" የተሰኘ የግጥም መድብል ተመርቆ ለንባብ በቃ፡፡





**ሙሉ ሰሚቅ**

ሙሉ 82 ግጥሞችን ያካተተ ሲሆን ዋና መልዕክቱም በመሠብራቱ፣ አካላዊ፣ ሥነ-ጥበባዊና ስነ-ጥበባዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያለው ጥናል፡፡

ደራሲው ሙሉን ህዳር 16/2005 ዓ.ም. በደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ ባስመረቀበት ወቅት በአስተላለፊው መልዕክት ባለው የስነ-ጽሁፍ ዝንባሌና ፍቅር ከመደበኛ ትምህርቱ ጎን ለጎን በማዘጋጀት ለንባብ ማብቃቱን ገልጿል፡፡ ለወደፊቱም ሌሎች ደርሰቶችና ልቦለዶችን ለመሰራት እቅድ እንዳለው ተናግሯል፡፡

በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ የምስራቅ ጎጃም ዞን ሴት ደራሲያን ማህበር ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ተሟዎች እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች በታዳሚነት የተገኙ ሲሆን የደራሲው ጥረትና የስነ-ጥበብ ወጠኛም ለሌሎች ወጣቶች አርአያ እንደሚሆን ጠቅሞል፡፡

**ደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ተሟዎች ደምቅ አቀባበል ተደረገ**

ደ/ማ/ዩ:- ደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ሜስቴር የተመደቡትን አዲስ ተሟዎች በደምቅ ሁኔታ ተቀበለ፡፡



አቀባበል ሰደረግ

በ2005 የትምህርት ዘመን ደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ ለተመደቡ አዲስ ተሟዎች በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ አካላትና በተሟዎች ህብረት ደምቅ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን ተሟዎቹ ላላስፈላጊ ወጪ

እንግልት እንዲያረጉም በስደት የዩኒቨርሲቲው ተሽከርካሪዎች ከደብረ ሚቀስ ማኅበራዊ እስከ ዩኒቨርሲቲው ግቢ ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡

የዩኒቨርሲቲው ተሟዎች ህብረትም አዲስ ተሟዎቹ ዩኒቨርሲቲ ሰደርሱ ብሄራዊ አንድነትን በማጠናከር መልኩ የክልሎችንና የፊደራል ሰንደቅ አላማዎችን በማውላብብ፣ የብሔር ብሔረሰቦችና ባህላዊ ዜማዎችን በማስማኘትና በተለያዩ ዝግጅቶች ደምቅ አቀባበል አድርጓል፡፡

ከዚህም ባሻገር ህብረቱ ለአዲስ ተሟዎች የተመደቡትን ህንፃ በማጠናከርና ጓዳኛውን በማድረስ አጋርነቱን ገልጿል፡፡ አቀባበል ከተደረገላቸው ተሟዎች መካከልም አንዳንዶቹ በሰጠው አስተያየት ወደ ዩኒቨርሲቲው ተመድበው ሲመጡ ከደብረ ሚቀስ ማኅበራዊ ጀምሮ በከተማ አስተዳደር በተደረገላቸው ደምቅ አቀባበልና መከተንግዶ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀላቸው ምቹ የትራንስፖርት አገልግሎት ሀገራዊ ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸው ተግባርው ለሌሎችም በአርአያነት የሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋል፡፡



የከተማ አስተዳደር አቀባበል

በያዝነው ዓመት ወደ ደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ አዲስ ተሟዎች ቁጥር 2803 ሲሆን ከዚህም ውስጥ 1850ዎቹ ወንዶች 953ቱ ደግሞ



ሴቶች መሆናቸውን የዩኒቨርሲቲው ፊጅከትራር ጽ/ቤት አመልክቷል፡፡

### ለአዲስ ተመዳቢ ተማሪዎች የትውወቅ ፕሮግራም ተካሄደ

ደ/ማ/ዩ:- በ2005 ዓ.ም. ደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ለተመደቡ አዲስ ተማሪዎች የትውወቅ ፕሮግራም ተካሄደ፡፡

በፕሮግራሙ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው አመራሮችና ኃላፊዎች ስለ ዩኒቨርሲቲው አገልግሎትና ስለ አካባቢው ገጽታ ማሰራሪያ ሰጥተዋል፡፡ የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና የተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኃይለየሱስ ወዴ በአለቱ ባደረጉት ንግግር የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክታቸውን አስቀድመው የትውወቅ ፕሮግራሙ ዓላማ የዩኒቨርሲቲውን የተማሪዎች አገልግሎት ሰጭ ክፍሎች በተመለከተ ለተማሪዎች እውቅና ለመጥፋት መሆኑን አመልክተዋል፡፡ አያይዘውም ደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ጥራት በትኩረት እንደሚሰራ ገልጾ የዩኒቨርሲቲው የሚኝበት አካባቢ የአየር ንብረት ተስማሚ ትና የአካባቢው ማህበረሰብ እንግዳ ተቀባይነት ለተማሪዎች መልካም አጋጣሚዎች በመሆናቸው እንዲጠቀሙባቸው አሳስበዋል፡፡



የትውወቅ ፕሮግራሙ ሲካሄድ

በትውወቅ ፕሮግራሙ የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክቶሬት፣ የዩኒቨርሲቲው ፊጅከትራር፣ የተማሪዎች ህብረትና ሌሎችም አገልግሎት ሰጭ ክፍሎች አገልግሎታቸውን በዝርዝር ያስተዋወቁ ሲሆን

ተማሪዎችም አገልግሎቱን በአግባቡ በመጠቀም ወጠታማ እንዲሆኑ አስገንዝበዋል፡፡

ከዚህም ባሻገር ከደብረ ሚቆስ ከተማ ከንቲባ ጽ/ቤት፣ ከምስራቅ ጉጃም ሴቶች ጉዳይ መምሪያ፣ ከደ/ማ ከተማ ፖሊስ፣ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደብረ ሚቆስ ቅርንጫፍ የመጡ ተወካዮች ለተማሪዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት አስተላልፈው ስለ ደብረ ሚቆስ ከተማ ገጽታ፣ የፀጥታ ጉዳዮች፣ እንዲሁም ለተማሪዎች ስለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ገለፃ አድርገዋል፡፡

በመጨረሻም በዩኒቨርሲቲው የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀው የተማሪዎች የአካዳሚክና አስተዳደራዊ የስነ-ምግባር መርሆዎች፣ የዲሲፕሊን ግድፈቶችና ቅጣቶችን የያዘ ብሮሽር ለተማሪዎች ተሰራጭቷል፡፡

### የምክትል ፕሬዚዳንቶች ምርጫ ተካሄደ

ደ/ማ/ዩ:- ለደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች፣ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንትነት ለተወዳደሩ እጩዎች ድምጽ ተሰጠ፡፡



የዩኒቨርሲቲው አመራሮች፣ የኮሌጅ ዲናችና ዳይሬክተሮች፣ ከመሀሪንና ሠራተኞች የተወከሉና የተማሪዎች ህብረት አባላት ለእጩ ተወዳዳሪዎች ድምጽ ሰጥተዋል፡፡





በምርጫው ደምጻ አሰጣጥ ወቅት ደምጻ ሰጪዎች በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ለሚፈልጉት እጩ ተወዳዳሪ የሚፈልጉትን ነጥብ የሰጡ ሲሆን ለእያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪ የተሰጠው ነጥብም ተደምር ከተለየ በኋላ “የተሻለና ብልጫ ነጥብ” ያስመዘገቡ ተወዳዳሪዎች በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አቅራቢነት ለዩኒቨርሲቲው ሥራ አሰሪ ጦርድ ቀርበው የሥራ አሰሪ ጦርዱ ተወያይቶ የምርጫ ወጠቱን በመለየት የተሻለውን አፅድቋል፡፡

አንዳንድ ደምጻ ሰጪዎች እንደገለፁት የደምጻ አሰጣጥ ሂደቱ ነፃ እና ዲሞክራሲያዊ እንደነበር ገልፀው የደምጻ አሰጣጡ ሁሉንም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ያሳተፈ መሆኑ ለሌሎች አቻ ተቋማት በአርአያነት ሊጠቀስ እንደማይችል አክለው ገልፀዋል፡፡

በምርጫ ወጠቱም መሰረት አቶ ንጉሴ ምትኩ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኑ የተሾሙ ሲሆን በወደድኡ ሀላፊና የወጠት ዶክተር ስማቸው ጋሻየ ደግሞ የጥናትና ምርምር ዘርፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኑ መሾማቸውን ዩኒቨርሲቲው ይፋ አድርጓል፡፡

**የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የአሰሪ ፎረም ለማቋቋም ወይይት ተካሄደ**

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የአሰሪ ፎረም ለማቋቋም የሚከናወኑ ወይይት ተካሄደ፡፡

በወይይቱ ላይ እንደተገለፀው ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠትን ተልዕኮዎች ለማካካት በፕሮግራም ስፋትና ቁጥር፣ በኮሌጆች ብዛት፣ በቅበላ መጠን፣ በመሳሪያ ምንም እንኳን በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ቢቆይም በአግባቡ ያልተከናወኑ ተግባራት አሉ፡፡ በመሆኑም ተግባራቱን ለቅም በመጠቀም ባለድርሻ አካላት እንዲፈጽሟቸው ለመስጠት ብሎም የአሰሪዎችን የጋራ ግንዛቤ እና አቅም ለማደግ

የአሰሪ ማረከ /ፎረም/ ማቋቋም እንደሚገባ ተገልጿል፡፡



ውይይት ሰከሄደ

በወይይቱ ላይ ከዩኒቨርሲቲው ማህበራን፣ አስተዳደር ሰራተኞችና ተሟላቾች የተወጣጣ ከ100 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡ በዚህም የዩኒቨርሲቲውን አሰሪ ፎረም ማቋቋም /መዘያ/፣ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋለ ቀርቦ ሰፊ ወይይት ተደርገብታል፡፡

በወይይቱ ላይ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አሰሪ ፎረም ወሳኔዎችን የመስተላለፍ ሳይሆን የሁሉንም ክፍል ስራ የተሳካ ለማረጋገጥ የሚከናወኑ መፍትሄዎችን በሚለለግ የተሻሉ መረጃዎችን መስጠት እንደሆነ ተገልጿል፡፡

በመጨረሻም የአሰሪ ፎረም መዘጋጀት አስፈላጊነት ታምኖበት በመዘያው ላይ ፎረም ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት የሚኖረው ድርሻ በግልጽ እንዲካተት አስተያየት ተሰጥቶ ለተልዕኮዎች መካከት የፎረም አባላት በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል፡፡

**የነጭ ሪባንና የዓለም ኤድስ ቀን ተከበረ**

ደ/ማ/ዩ - ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የነጭ ሪባንና የዓለም ኤድስ ቀንን በተለያዩ ዝግጅቶች በደብዳቤ ሁኔታ አከበረ፡፡



ወ/ሮ የሸጣጣት ደምጼ ለታዳሚዎች ንግግር ሲያደርጉ

በዩኒቨርሲቲው የስርዓተ ሥራ ፣ ኤች አይቪ ኤድስና አካል ጉዳተኞች ዳይሬክቶሬት አስተባባሪነት በዩኒቨርሲቲው በተከበረው የአለም ኤድስ ቀን የዩኒቨርሲቲው ተሟዎች፣ የአስተዳደር ሰራተኞች፣ ኃላፊዎችና ተጋባዥ እንግዶች የተገኙ ሲሆን በአለቱም ስለ በሽታው ሁኔታና አስከፊነት የተለያዩ ማህበራዊዎች ተሰጥተዋል። በተጨማሪም በመዘቃና በተለያዩ ፕሮግራሞች እለቱን የተመለከቱ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ከዝግጅቱም የተሻለ ግንዛቤ ማግኘታቸውን አንዳንድ ተሳታፊዎች ጠቁመዋል።

በተያያዘ ዜና የነጭ ሪባን ቀን በደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ የስርዓተ ሥራ፣ ኤች አይቪ ኤድስና አካል ጉዳተኞች ዳይሬክቶሬትና በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ትብብር በፓናል ወይይት ተከብሯል። እለቱ በተለይ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል የሚወስዱ ርዕዳዎችን የሚያበረታታ ሲሆን በሴቶች ላይ የሚፈጸም ማንኛውም የሀይል ተግባር በሴቶች ሀላንተናዊ ደህንነት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለሁሉም የሀብረተሰብ ክፍል በማስሰብና ወንዶችም ከሴቶች ጋር በመሆን ጥቃቱን የማስቆም ማድረግ እንዲጠቁ እንዲሁም በአለም አቀፍ ሰነዶችም ሆነ በሀገራት ህገ መንግስቶች ውስጥ የተካተቱትን የሴቶች መብቶች ለማክበር አስፈጻሚ አካላት ያላቸውን ቁርጠኝነት እንዲያደሱ ያግዛል።

እለቱ በደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ በፓናል ወይይት በተከበረበት ወቅት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት

ኮሚሽን፣ የደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ ህግ ት/ቤትና ሌሎችም አካላት ከሰብዓዊ መብቶችና ከጾታዊ ጥቃቶች ጋር የተያያዙ የመወያያ ነጥቦችን ያቀረቡ ሲሆን በቀረበት ሃሳቦች ዙሪያም ሰፊ ወይይት ተካሂዷል። ወይይቱም የተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተጠቅሞች የቀረበበት ከመሆኑም ባሻገር የጋራ መግባባት ላይ የተደረሰበት ነው። በመጨረሻም የሰብዓዊ መብቶችን ጥሰትና ጾታዊ ትንኮሳን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተሻለ ለመቆጣጠር እንዲቻልም ጉዳዩን የሚከታተል ክለብ የሚቋቋምበት የምስረታ ኮሚቴ ተቀቅሯል።

**ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ተከበረ**

ደ/ማ/ዩ:- ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ታህሳስ 3/2005 ዓ.ም. በፓናል ወይይት በደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ ተከበረ።

በዩኒቨርሲቲው የስርዓተ ሥራ፣ ኤች አይቪ ኤድስና አካል ጉዳተኞች ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት በተካሄደው በዚህ የፓናል ወይይት ላይ ከዩኒቨርሲቲው የሳይኮሎጂ ትምህርት ዘርፍና ከህግ ት/ቤት በመጡ ባለሙያዎች አካል ጉዳተኝነትንና አካቶ ማስተማርን እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችን ሰብአዊና ህገ-መንግስታዊ መብቶች በተመለከተ ሰፊ ማህበራዊዎችና የመወያያ ነጥቦች ቀርበዋል።



ፓናል ወይይት ሲካሄድ



በማበራሪያው እንደተመለከተውም አካል ጉዳተኝነት ማለት አንድ ሙሉ ጠፍ ሰው ከሚኖሩት የአካል ክፍሎች አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ያጣ ማለት ሲሆን ጉዳቱም በእርግዝና ወቅት፣ በወሊድ ወቅትና ከወሊድ በኋላ በሚደርሱ የተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ሚጃዎች እንደሚሰጡት በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ አስራ አራት ሚሊዮን አካል ጉዳተኞች ያሉ ሲሆን አሁን እንደሚመለከተውም ችግሩ በጣም አሳሳቢና የሁሉንም ትኩረት የሚገኝ ጉዳይ ነው። ከዚህም ባሻገር አካል ጉዳተኝነት የአካል ጉዳትን ብቻ ሳይሆን የስነ-ልቦና ጉዳትንም ስለሚያካትት ችግሩን መጠኑ ሰፊ ያደርገዋል ተብሏል።

እንደ አወያዮቹ ትንታኔ አካቶ ማከተሚ /Inclusive Education/ ማለት እነዚህን አካል ጉዳተኞች ከጠፍኞቹ ተሳታፊዎች ጋር በአንድ ላይ ለማከተሚ የሚያስችልና ተመገጠኝ የሆነ የቁሳቁስ፣ የመሰረተ ልማትና የመሣሪያ ማከተሚ ስርዓት አቅርቦትን ታሳቢ ያደረገ ስልት ነው። ይህ አካቶ የማከተሚ ስርዓት አካል ጉዳተኞች እንደሚገኘውም ዜጋ የአክሲዮን መብት ተጠቃሚ ታቸውን የሚያረጋግጥ ሲሆን ከሌሎች የህብረተሰቡ አካላት ጋር እኩል ተሰልፎው ለሀገርና ለወገን የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ የገላ እንደሚደርገው ተጠቁሟል።

በእለቱ የተገኙት የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋላ ባስተላለፉት መልዕክት አካል ጉዳተኝነት በማንም ላይ ሊደርስ የሚችል ችግር በመሆኑ ሁላችንም በእኔነት ስሜት ችግሩን በጋራ ልንከላከል ይገባል ብለዋል። አያይዘውም ደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የአካል ጉዳተኞችን ችግር በተቻለ መጠን ለመቅረፍ ራሱን የቻለ ዳይሬክቶሬት አቋቁሞ እየሰራ ሲሆን ለወደፊቱም ተጠናክሮ እንደሚሰጥል አመልክተዋል። የወይይቱ ተሳታፊዎች የነበሩት

የዩኒቨርሲቲው ማህሪን፣ ሰራተኞች፣ ተሳታፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በአካል ጉዳተኝነትና በአካቶ ማከተሚ ዙሪያ ሰፊ ወይይት ያካሄዱ ሲሆን በችግሩ ዙሪያም በጋራ ለመስራት መገባባት ላይ ደርሰዋል።

**የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በደማቅ ሁኔታ ተከበረ**

ደ/ማ/ዩ:- “አንድም ብዙም ሆነን በመለስ ራዕይ፣ በህገ መንግስታችን ለህዳሴያችን” በሚል ማዕከላዊ ሰባተኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በተለያዩ ፕሮግራሞች በደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ።



ተሳታፊዎች በብሔር ብሔረሰብ አልባሳት

በዓሉ ከ20/03/2005 ጀምሮ በሁለቱም ይጋዎች በተለያዩ የስፖርታዊ ወድድሮች ሸክላ ሰበራ፣ አትሌቲክስ፣ የምግብ መባላት ወድድር፣ እግር ኳስ፣ ሚኒ-ብ ኳስ ጨቃ እንዲሁም በመዘቃ ዝግጅቶች፣ በባህላዊ የብሔር ብሔረሰብ አልባሳት እና ወዘተዎች፣ በስነ ጽሁፍ ወድድርና በጋራ ወይይት ተከብሯል።

የዘንድሮው የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን ልዩ የሚደርገው ታላቁ ማዕከላዊ የነበሩት አቶ ማለስ ዜናዊ በሞት ቢለዩንም የእርሳቸውን ራዕይ ለማካት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እጅ ለእጅ ተያይዞን በወኔ እና በቁጭት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን





ተግባራዊ እያደረግን ባለንበት ማገስት መከበሩ ነው።

### 7ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በፓናል ወይይት ተከበረ

ደ/ማ/ዩ፡ -የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን “ፌዴራሊዝም ለብዙሀን አንድነት ብቸኛው አሜሌታ ነው” በሚል ርዕስ ጉዳይ በደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ መካሄዱን፣ ሠራተኞች፣ ተሟዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በፓናል ወይይት ተከበረ።



የፓናል ወይይት

በፓናል ወይይቱ መካፈቻ ላይ የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋለ እንደገለጹት ህዳር 29 የኢትዮጵያ ህዝቦች ባደረጉት የረጅም ጊዜ ትግል ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብታቸውን ያረጋገጠበት እንዲሁም አንድ የጋራ ፖለቲካዊና አኮኖሚያዊ ማህበረሰብ በመኖሩ አንድነታቸውን የበለጠ ያጠናክራል እና ተቻችለውና ተከባብረው በጋራ ለመኖር የሚችሉላቸውን ሰነድ ወደወጥ ፈቅደው ያፀደቁበት እለት ነው ብለዋል።

ዩኒቨርሲቲዎች ከሁሉም የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አብራክ የተገኙ ተሟዎችን የያዙ በመሆናቸው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተምሳሌቶች ናቸው በሚለው የገለጹት አቶ ይልቃል በዓሉን ስናከብር ህገመንግስቱ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያጎናፀፋቸውን መብቶች በመዳሰስ፤

ያስመዘገብናቸውን ድሎችና ወጠቶች በመገምገም በቀጣይ ስራዎች ላይ በመሞከር ይሆናል ብለዋል።

በፓናል ወይይቱ ላይ የመወያያ ጽሁፍ ያቀረበት አቶ ማክዬ አለሙ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም መሰረታዊ ሚህ ሕብር ብሄራዊ የፌዴራል ስርዓትን ማሰፊን ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በቋንቋቸው የመሆኑ፣ የመዳኘት፣ ባህላቸውን የማስደግና ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብቶችን በማግኘት ላይ እንደሚገኙ የመወያያ ጽሁፍ አቅራቢው ገልጸዋል። በመጨረሻም ፌዴራሊዝም ሁሉን አቀፍ እና ሁሉም በየደረጃው የሚካተቱበት የመንግስት መዋቅር እንዲኖር ስለሚጠይቅ ብቸኛውና ሁሉንም አካታች ሥርዓት መሆኑ ለብዙሃን አንድነት ብቸኛው መንገድ ነው ብለዋል።

ከተሳታፊዎችም በፓናል ወይይቱ በተነሱት ነጥቦች ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች የተሰጡ ሲሆን ለተነሱ ጥያቄዎችም ከመድረክ ምላሽ ተሰጥቷል።

### የትምህርት ልማት ቡድን ለሚቆም የሚከፈል ወይይት ተካሄደ

ደ/ማ/ዩ፡ - በደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ልማት ቡድን ለሚቆም የሚከፈል ወይይት ተካሄደ።



ወይይት በተካሄደበት ወቅት





ወይይቱን በመከፈቻ ንግግር የጀመሩትና የልማት ቡድኑ ሰብሳቢ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋላ እንደገለጹት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የልማት ቡድን ማቋቋሙ የትምህርት ልማት ሠራዊት ለመገንባት ትልቅ አጋዥ ኃይል ከመሆኑ በተጨማሪ በዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመሥሪያ ማከተሚያ ሂደት ለማክፈን ፋይዳው የገላ ነው። ስለሆነም ሁሉንም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ባካተተ ማልኩ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የትምህርት ልማት ቡድን ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ብለዋል አቶ ይልቃል።

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተቋማዊ ለውጥ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታፈረ ሙሉ በበኩላቸው እንዳሉት አንዳንድ የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች የተማሪዎች 1ለ5 አደረጃጀትና የትምህርት ልማት ቡድን በመፍጠር አጠቃላይ በመሥሪያ ማከተሚያ ሂደቱ ከፍተኛ እመርታ እያሰማዘገቡ ይገኛሉ። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም የ 1ለ5 አደረጃጀትን እውን ያደረገው ቀደም ብሎ በሆነም የትምህርት ልማት ቡድን በመፍጠር ረገድ ግን ከመሰረተ ሀሳብ በዘለለ እስካሁን ብዙ እንዳልተሄደበት አክለው ጠቁመዋል።

የልማት ቡድኑ ከመኖሩት ተልዕኮዎች መካከልም የትምህርት ጥራትን በማሻሻል ሁሉን ተማሪዎች ማባባስ፣ የትምህርት ብክነትን መቀነስና ምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግርን ማከልበት ይገኛቸዋል።

የልማት ቡድኑ የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶች፣ የተለያዩ ኃላፊዎች፣ የክበባት ተጠሪዎችንና የተማሪዎች ህብረት ሥራ አስፈጻሚዎችን በአባልነት እንደሚጠቅሙ ታወቋል። የልማት ቡድኑ በየ 4 ወሩ መጀመሪያ ስብሰባ የሚኖረው ሲሆን እንደአስፈላጊነቱም አስቸኳይ ስብሰባ ሊኖረው እንደሚችል አወያዮቹ ገልጸዋል።

በእለቱ በወይይቱ ተሳታፊ የነበሩት የዩኒቨርሲቲው መሥሪያዎች፣ ሰራተኞችና ተማሪዎች ሲሆኑ በቀረበት የመደያ ነጥቦች ላይ ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አቅርበው በሚጠራከታቸው አካላት ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። የልማት ቡድኑ ከተቋቋመበት ከታህሳስ 12/2005 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆንም ለመጠቀስ ተችሏል።

### የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ስርጭትን ለመገታት የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨመሪያ ትምህርት

#### ተሰጠ

በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የኤች. አይቪ/ኤድስ ስርጭትን ለመገታት የሚያስችል ሰፊ ግንዛቤ ማስጨመሪያ ትምህርት ተሰጠ። ትምህርቱ ሁለት ሰዓት የፈጀ ሲሆን በወ/ሪት ሂሩት ገደሉ የፀረ ኤድስ እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ ነው።



የግንዛቤ ማስጨመሪያ ትምህርት ሲሰጥ

የአቻ ለአቻ ትምህርት እና ሰፊ ወይይቶች ላይ ተመክሮ በተዘጋጀ ዶክመንታሪ ፊልም አሜሻኝነት የቀረበ ነው። በዝግጅቱ ላይ ከ 2,000 በላይ የሚሆኑ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ተሳትፈዋል።

በዝግጅቱ ማከቃላያ ላይ ወ/ሪት ሂሩት ገደሉ ሁሉም ዜጋ ራሱን ከኤች.አይ.ቪ /ኤድስ ማከበቅ እንደሚገባው አሳስበው ለስኬታማነቱ ሁሉም የደርሻውን እንዲወጣ ማዕከታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም



ተሳታፊዎች ራሳቸውን ለመጠበቅና ለሌሎችም ግንዛቤ ለማስጨጥ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል፡፡

ዝግጅቱን የደብረ ሚርቆስ ስርአተ ያታ ኤች ኦቪ/ኤድስና አካል ጉዳተኞች ዳይሬክቶሬት በበላይነት አስተባብሮታል፡፡

### ደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተቋማዊ ጥራት ሚረጋገጫ ወርክሾፕ አካሄደ

ደ/ማ/ዩ፡-ደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተቋማዊ ጥራት ሚረጋገጫ የግለ ግምገማ ዶክመንት ወርክሾፕ አካሄደ፡፡



ወርክ ሾፕ ሰነድ

በወርክሾፕ ላይ የመገቢያ ንግግር ያደረጉት የተቋማዊ ጥራት ሚረጋገጫ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደሳለው አባዋ እንዳብራሩት የትምህርት ጥራት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትልቅ ሜዳ ይጫወታል፡፡ ደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲም ይህን እውነት መሰረት በሚደረግ ከተለያዩ ትምህርት ክፍሎችና የሚካተቱባቸው አካላት የተወጣጡ 8 አባላት ያሉት የኦዲቲንግ ቡድን በሚቋቋም ከጥር 2004 ዓ.ም. ጀምሮ የተቋማዊ ጥራት ጥናት ሲያካሂድ ቆይቷል፡፡

ጥናቱ የተካሄደውም ከከፍተኛ ትምህርት ጥራት ጋር በተያያዘ በዩኒቨርሲቲው ያሉትን ጠንካራና ደካማ ጉዳዮች በመለየት ለተሻለ የትምህርት ጥራት ስኬት የሚገኝ የሙከራ አሜራኮችን ለማስቀመጥ ነው፡፡

የወርክሾፕም ዋና አላማ በቀረበው ሪፖርት ላይ ሰፊ ወይይት በማካሄድና ተጨማሪ ግብዓት በማስባሰብ

ጥናቱን ተጨማሪ የሙከራ አሜራኮች በሆነ ማህተም ስራ ላይ ለማዋል መሆኑ ተጠቁሟል፡፡ በእለቱ ንግግር ያደረጉት የደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋለ ዩኒቨርሲቲው በራሱ ተነሳሽነት የኦዲት ግምገማውን አካሂዶ ለወይይት ማቅረቡን አወደሰው የትምህርት ጥራት ማስጠበቅ ሂደቱም ዋና አላማ ሁሉም ተሞልቶ በትምህርታቸው ወጠዎ ሆነው እንዲወጡ ማስቻል መሆኑን አሜራክተዋል፡፡ በዚህ ረገድ ወርክሾፕ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የጠቆመው አቶ ይልቃል በሚጠቁሱት ዩኒቨርሲቲው ለትምህርት ጥራት ማስጠበቅ የተቻለውን ጥረትና እገዛ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል፡፡

የዩኒቨርሲቲው መምህራን፣ ሰራተኞችና ተሞልቶች የቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ ዩኒቨርሲቲውን በስፋት የዳሰሰና ለትምህርት ጥራት ማስጠበቅ ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

### የሜሪካም አስተዳደርና የሰነድ-ምግባር ንቅናቄ ጉባኤ ተካሄደ

ደ/ማ/ዩ፡- ደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ መሻናናት ብልሹ አሰራርን ለመከላከል የሚያስችል የሜሪካም አስተዳደርና የሰነድ-ምግባር ንቅናቄ ጉባኤ አካሄደ፡፡

የዩኒቨርሲቲው የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሙሉታ ንጉሴና የህግ ባለሙያ አቶ ሰብስቤ ሞሰ የወይይት ማሻ ጽሁፍ አቅርበዋል፡፡ በዝርዝር የተዳሰሰው ጥናታዊ ጽሁፍ እንደሚመለከተው መሻናናት ብልሹ አሰራር የአንድ ተቋም ትልቅ ማቆሚያ ሲሆን በተለይም የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጎችን በሚፈሩት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚረገፉት ተፅእኖ የገላ ነው፡፡



ችግሩንም ከምንጩ ለማድረግ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የጋራ ርብርብ ወሳኝ ነው ያለት የመሳሪያ ጽሑፍ አቅራቢዎቹ በዩኒቨርሲቲያችንም ያለውን ተጨማሪ ሁኔታ በማጥናት በየክፍሎቹ ለመሰናጠት ብልሹ አሰራር በር ይከፍታሉ ያሏቸውን አሰራሮች በዝርዝር አቅርበዋል፡፡ የችግሩን መሳሪያዎች፣ መግለጫዎችና የጠፋት አሰራሮችም በመሳሪያ ጽሑፍ አካተዋል፡፡

**የጉባኤው ከፊል ገጽታ**

በእለቱ ንግግር ያደረጉት የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋላ ባስተላለፉት መልዕክት መሰናጠት አለመቻሉ ችግር መሆኑን ጠቁመው ለጠፋትም የሁሉም ርብርብና የተቀናጀ ጥረት አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡ ከዚህ አኳያ የሚሰጠውን ንቅናቄ ጉባኤውን ማካሄድ ፋይዳው የጉላ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

ስለሆነም ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ይረዳ ዘንድ የችግሩን መንስኤዎች፣ መግለጫዎችና መፍትሄዎች በጋራ በመለየትና በአኔነት ስሜት መረጋገጥ ወሳኝ ነው ብለዋል፡፡

የወይይቱ ተሳታፊዎች በቀረበው መሳሪያ ሃሳብ ዙሪያ ሰፊ ወይይት ያደረጉ ሲሆን ያሏቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሰንዘረዋል፡፡ ለቀረቡት ጥያቄዎችና አስተያየቶችም ከሚሞከሩት አካላት ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ አንዳንድ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ወይይቱ በጣም አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

**የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ ቡድን የሞገ ከነማን አሸነፈ**

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ ቡድን ጥር 05/05ዓ.ም የሞገ ከነማን እግር ኳስ ቡድንን ሰባት ለሁለት በሆነ ሰፊ ወጠቅ አሸነፈ፡፡

በጨታው የዩኒቨርሲቲው ተጨባኞች ይታያል ባያብል አራት ጎል በመሸገባት ሀትሪክ የሰራ ሲሆን አዘዘ ልዩው ሁለት ጎል እንዲሁም አሰፋ ካህሳይ አንድ ጎል አስቆጥረዋል፡፡

በተመሳሳይም የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ ክለብ የደብረ ማርቆስ ከነማን እግር ኳስ ክለብን ቅዳሜ ታህሳስ 27/05ዓ.ም አንድ ለባዶ በሆነ ወጠቅ ማሸነፍ ይታወሳል፡፡

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ ክለብ በአሜሊ ሊግ እግር ኳስ ወድድር ከሚደርጉ ሃያ ክለቦች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ ክለቡ ከሦስት ዓመታት በፊት የተመሰረተ ሲሆን የዩኒቨርሲቲውን ገጽታ ለመስተዋወቅና የከተማዎችን እንዲሁም የሀገራችንን የእግር ኳስ ስፖርት እድገት ለመለወጥ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል፡፡

የእግር ኳስ ቡድኑን ጠንካራና ተፎካካሪ ቡድን ለማድረግ የዩኒቨርሲቲው 497,000 /አራት መቶ ዘጠና ሰባት ሺህ ብር/ በጀት መደብ በክለቡ የሚጠቀሙትን ተጨባኞች በወር 500 /አምስት መቶ ብር/ የላብ መተኪያ ክፍያ እየከፈለ መሆኑ ይታወቃል፡፡

በቀጣይ ክለቡን ወጠታማ ለማድረግ የተሻሉ ተጨባኞችን ወደ ክለቡ በመሸገባት አቅዶ እየሰራ ሲሆን ከተመደበበት ምድብም አንደኛ በመወጣት ወደ ቀጣይ ለመሸጋገር አቅዶ እየሰራ መሆኑን ተገልጿል፡፡ የዘንድሮው የአሜሊ ሊግ በዚህ ምድብ የሚኖሩ ቡድኖች



ወደደር “መለስ ፍሪማች” በሚል እንደተሰየመ ለማወቅ  
ተችሏል፡፡